



በተለያዩ ያገራችን ክፍሎች አየተካሄዱ የሚገኙትን ህዝባዊ እምቢተኝነት እንዳይዳፈኑ እንዲሁም አገርና ህዝብ የመበታተን አደጋ ላይ እንዳይወድቅ በጋራ የመቆምና የመታደግ ከፍተኛ አገራዊና ታሪካዊ ኃላፊነት አለብን

ታህሳስ 13፣ 2007

ኢትዮጵያና ህዝቧ ላለፉት 24 ዓመታት ያለ ህዝብ ፈቃድ እያስተዳደረ ባለው በዘረኛው አፓርታይድ የወያኔ አንባገን ስርዓት የመልካም አስተዳደር እሴት፣ የፖሊሲ ችግርና እኩይ ተግባር የተነሳ ትልቅ አዘቅት ውስጥ አንድ-ትገባ አድርጓታል። ተፈጥሮዊ መብት የሆኑት ሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ነፍጎ ፍፁም አንባገን በመሆን የህዝባችንን የመኖር ተስፋን በማጨለም ወገናችንን መፈጠሩን እስኪጠላ ድረስ የስርዓቱ የክፋት ዱላ ሰላባ ሆኗል። የኢትዮጵያ ህዝብ ነቅቶ በመቆሙ ወያኔ ባይሳካለትም የዘር ፖለቲካን በማራመድ ለዘመናት የቆየውን ኢትዮጵያዊነት በሰፊው ሲንቀሳቀስ ቆይቷል። የኢትዮጵያን ህዝብ ለመከፋፈልና ስልጣኑን ለማራዘም ቋንቋን መሰረት ያደረገው የውሸት ፌዴራሊዝምና አንድ ለአምስት በማቀናጀት በኢሕአዴግ ውስጥ በአባልነት አሰባሰብ ሲመራው የነበረ መዋቅር በተገላበጠሽ የወያኔን አገዛዝ ትልቅ ፈተና ውስጥ እንዲገባ ያደረገበት ታሪካዊ ወቅት ላይም ደርሷል።

የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ማስፋፊያ እቅድ በሚል ህዝብን ያሳሳተፈና ያላማከረ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የአሮሞ ወገኖቻችን የሚያፈናቅል እቅድ አውጥቶ ተግባራዊ ለማድረግ ሲንቀሳቀስ በተለያዩ የሃገራችን ክፍል የሚገኙ ተማሪዎችና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተቃውሞዎቻቸውን በሰላማዊ መንገድ በመግለጻቸው ዛሬም እንደወትሮው የህዝብን ጥያቄ በአፈጠራ ስራ ምላሽ እየሰጠ በመሆኑ ተቃውሞው ወደ ሌሎች አካባቢዎች መስፋፋቱን በርካታ የመገናኛ ብዙሃን እየዘገቡ ይገኛሉ። በተያያዥ በሰሜን የኢትዮጵያ ክፍል የሚገኙ ወገኖቻችን፣ ወልቃይቶች፣ ከማገንት ጋር በተያያዘ ህዝባዊ ትግሉን ተቀላቅለውታል።

ይህ ሰላማዊና ህዝባዊ ቁጣ ምንም እንኳ መነሻው የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ወይም የማገንት ጥያቄ ቢመስልም ላለፉት 25 አመታት በህዝባችን ላይ የተከናወኑ መጠነ ሰፊ ጭካኔ የተሞላባቸውን ድርጊቶችን እንቢኝ የማለት ህዝባዊ እንቅስቃሴ መሆኑን መገንዘብ የተሳሳተና ከጥቂት ወራት በፊት በ 100% ህዝብ መርጦኛል ያለው የወያኔ አገዛዝ ችግሩን ከህዝብ ጋር በመመካከር በሰላማዊ መንገድ ከመፍታት ይልቅ ዛሬም እንደወትሮው በሃይል ለማስቆም በአሮሞ ወገኖቻችን በወሰደው ህገ-ወጥ እርምጃ የ10 ዓመት ታዳጊን ጨምሮ የ 8 ወር ነፍሰ ጡር፣ እናትና ልጅ እንዲሁም ከ80 በላይ ዜጎች እጅግ ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ በጥይትና በድብደባ ገድሏል፤ ከ500 በላይ ወገኖቻችን ከፍተኛ የአካል ጉዳት ሲደርስባቸው በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ በጅምላ ታፍሰው ታስረዋል አሁንም እየታሰሩ ነው። እንዲሁም በጎንደር ውስጥ የሚገኝ እስር ቤት በአሳት በጋየበት ወቅት ከቃጠሎው እራሳቸውን ለማዳን ሲሸሹ ከነበሩት ውስጥ ከ17 እስረኞች በላይ በአሰቃቂ ሁኔታ በአገዛዙ ታጣቂዎች በጥይት ተገለጠዋል። በዚህ አጋጣሚ ይህንኛ-ሽሽታዊ ድርጊት በጽኑ እያወገዝን ህይወታቸውን ላጡ ወገኖቻችን የተሰማንን ጥልቅ ኃዘን እንገልጻለን። ለቤተሰቦቻቸው፣ ዘመድና ወዳጆች መፅናናትን እንመኛለን።

በአገዛዙና አጋርዮች እየተደረገ ያለው የመሬት ቅርምትና ነጠቃ በኢንቨስትመንትና ልማት ስም ያለ ህዝብ መልካም ፍቃድና እውቅና በሁሉም የሃገራችን ክፍሎች ሲደረግ የኖረና እየተደረገም ያለ በመሆኑ ወገኖቻችን በየጊዜው ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ ተደርገዋል። ይህም አልበቃ ብሎት የኢትዮጵያን መሬት ለሱዳን በቸርታ መልክ ለመስጠት ተስማምቶ የጨረሰበት አሳፋሪ ወቅት ላይ እንገኛለን። (ይህንን በተመለከተ ከሌሎች ድርጅቶች ጋር በመሆን በቅርቡ የኢትዮጵያ ሕዝብና ለአለም አቀፍ-ህብረተሰብ ያወጣውን መግለጫ የሚከተለውን ሊንክ በመጫን ማንበብ ይቻላል <http://goo.gl/Fp3ckt>) ይህን ጉዳይ አስመልክቶ የኢትዮጵያ ድንበር ኮሚቴ የጀመረው አለም አቀፍ ዘመቻ የሁላችንም ጉዳይ ስለሆነ በጋራ በመቆም አስፈላጊውን ተሳትፎ እንድናደርግ ጥሪያችንን እንቀርባለን። ከላይ ባጭሩ ለተዘረዘሩት መጠነ ሰፊና የተወሳሰቡ ብሄራዊ ችግሮቻችን ምንጩ የወያኔ አፓርታይድ አገዛዝ መሆኑን በዋናነት መረዳት የስፈልጋል። ስለዚህ በተለያዩ የሃገራችን ክፍሎች የተነሳው የህዝብ ቁጣና ህዝባዊ እምቢተኝነት የአሮሞ፣ የአማራ ወይም የሌሎች ጥያቄዎች ናቸው ሳንል ትብብራችንን በመግለጽና ጥያቄዎችን የሁሉም ኢትዮጵያዊ ጥያቄ በማድረግ በጋራ ልንታገል ይገባል።

በወያኔ አፓርታይድ አገዛዝ ግፍና የመልካም አስተዳደር እሴት ትዕግስቱ የተሟጠጠው ህዝባችን በተለያዩ የሃገራችን ክፍሎች ቁጣውን በሰላማዊ መንገድ እየገለፀ ባለበት በዚህ ወሳኝ ወቅት በስርዓቱ ወታደሮችና የመከላከያ ሰራዊት በሚወሰድበት ዘግናኝ እርምጃ መስጠት እየከፈለ ነው። ስርዓቱ ለጉዳዩ እልባት ለመስጠት ሰሚ ጆሮ ያለው ባለመሆኑ አሁን በሁሉም ማዕዘናት የሚታየው ህዝባዊ እምቢተኝነት እንዳይጨፈለቅም ሆነ ከቁጥጥር ውጭ ወጥቶ ብዙ ደም መፋሰስና ሃገራዊ ቀውስ እንዳይስከትል፤ አገራዊ ኃላፊነት የሚሰጥን በአገር ውስጥም በውጭ የምገነኝ የተቃዋሚ ኃይሎች በአስቸኳይ በጉዳዩ በጋራ በመመካከር ልዩነትን በማጥበብ ሁሉንም የማከል አንድ ወጥ አመራር ለመስጠት ለማስቻል የጋራ ግብረ-ኃይል (የስደት መንግስት) ለመመስረት መዘጋጀት ይኖርብናል።

የኢትዮጵያ ብሄራዊ የሽግግር ምክር ቤት፣ የኢትዮጵያ ወጣቶች ብሄራዊ ንቅናቄ፣ መሁራንና አክቲቪስቶች በጋራ የኢትዮጵያ ህዝብ በአገዛዙ የሚደርስበት ግፍና በደል አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን በመገንዘብ የኢትዮጵያ የስደት መንግስት አደራጅ ኮሚቴን በማቋቋምና ሂደቱን በመጀመር ሁሉን አቀፍ የስደት መንግስት የመመስረት አስፈላጊነትና ወቅታዊነት የተለያዩ መድረኮችን በማዘጋጀትና ጥልቅ ማብራሪያዎችን በመስጠት ሲመክር መቆየቱ ይታወቃል።

የኢትዮጵያ ህዝብና ሃገራችን አጣብቂኝ ውስጥ በገቡበት በዚህ ወሳኝ ወቅት ሃገራዊ ግዴታችንን መወጣት ካልቻልን በወገኖቻችን እየተከፈለ ያለው መስጠትነት በስርዓቱ ተጨፍልቆ ከጎቱ ሆኖ ይቀራል። ስለዚህ በወገኖቻችን የተጀመረው ጥያቄ የሁላችንም ጥያቄ በማድረግና ብሄራዊ ገፅታ ኖሮት እንዲቀጥል ለማስቻል የተለያዩ መግለጫዎችን በማውጣት የትብብር ጥሪ ከማድረግ ባሻገር በጋራ አስቸኳይ የምክክር ሂደቶችን በመጀመር ባንድ ማእከል የሚንቀሳቀስ የሚጫወት ሃይል (የስደት መንግስት) በመቋቋምና በመታገል ይህን ዘረኛ ስርአት አስወግዶ ወይም አስገድዶ ሁሉ አቀፍ ህዝባዊ የሽግግር መንግስት በማቋቋም የጋራ አገራችንን ወደ አውነተኛ ዲሞክራሲያዊ ስርአት ከማሸጋገር ውጭ ምንም አቋራጭ መንገድ እንደሌለው ሁላችንም ልንገንዘብ ይገባናል። የዚህ አይነት ቅድመግገጃት ባለመኖሩ በርካታ አገራችንን ወደ ለውጥ ጎዳና ለወሰድ የሚችሉ አጋጣሚዎች አምልጠውናል። አሁንም ይህ ህዝባዊ አመጽ ሊዳፈን ይችላል።

ከላይ የተዘረዘረውን ጭብጥ መሰረት በማድረግ ለዘመናት የተሰሩ ታሪካዊ ስተቶች እንዳይደገገሙ ሁኔታው ስርገኛ መጣ በርበሬ ቀንጥሎ እንዳይሆን፤ የኢትዮጵያ ብሄራዊ የሽግግር ምክር ቤት፣ የኢትዮጵያ ወጣቶች ብሄራዊ ንቅናቄና የኢትዮጵያ የስደት መንግስት አደራጅ ኮሚቴ ከሌሎች ፍቃደኛ ከሆኑ የዲሞክራሲ ሃይሎች ጋር በመሆን ወደ አንድ መቋቋሚ ላይ ለመድረስ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው የተለያዩ አካላት ጋር የሁለትዮሽ ግንኙነትና ውይይቶች እያደረግን መሆናችንን እንገልጻለን። የምናደርጋቸውን ተጨባጭ ተግባራዊ እንቅስቃሴዎችን ተያይዞ ዘርዘር ጉዳዮችን እንዲሁም የሂደቱ አካል ለመሆን ፍቃደኛ የሆኑ ቡድኖችን በተከታታይ ለህዝብ እንደምናሳውቅ እየገለጽን፤ በዚህ አጋጣሚ ለሃገር ወዳድ ኢትዮጵያውን፣ ለሁሉም የዲሞክራሲ ሃይሎችና መገናኛ ብዙሃን በዚህ ዙሪያ ለማድረግ እንቅስቃሴዎች ሃገራዊ ትብብራችንን እንድታደርጉ ጥሪያችንን እናቀርባለን።

በወገኖቻችን የተጀመረው ህዝባዊ እምቢተኝነት እንዳይጨፈለቅና ሂደቱ ብሄራዊ ገፅታ እንዲኖረው በጋራ እንቁም!

- የኢትዮጵያ ብሄራዊ የሽግግር ምክር ቤት (ENTC)
- የኢትዮጵያ ወጣቶች ብሄራዊ ንቅናቄና (EYNM)
- የኢትዮጵያ የስደት መንግስት አደራጅ ኮሚቴ (GEEOC)